



የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት

ደቡብ ነጋሪት ጋዜጣ

DEBUB NEGARIT GAZETA

OF THE SOUTHERN NATIONS, NATIONALITIES & PEOPLES' REGIONAL STATE

ተገኝ ዓመት ቁጥር ፬
እዋሳ - ሐምሌ ፲ ቀን ፲፱፻፹፱

በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች
ክልላዊ መንግሥት ምክር ቤት ተጠባባቂነት የወጣ

2nd Year No. 4
AWASSA - 17th July, 1997

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፲፬/፲፱፻፹፱ ዓ.ም

የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት
የኅብረት ሥራ ጽሕፈት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ገጽ ፩

CONTENTS

Proclamation No. 14/1997

The Southern Nations, Nationalities and Peoples'
Regional State Cooperative Office Establishment
Proclamation Page 1

አዋጅ ቁጥር ፲፬/፲፱፻፹፱ ዓ.ም

የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ
መንግሥት የኅብረት ሥራ ጽሕፈት ቤትን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

PROCLAMATION NO 14/1997
A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE
ESTABLISHMENT OF THE SOUTHERN NATIONS,
NATIONALITIES AND PEOPLES' REGIONAL
STATE COOPERATIVE OFFICES

WHEREAS, it is believed that, community participation is vital to accelerate the economic development of the Region and that cooperative societies play a significant role for the realization of this objective;

WHEREAS, it is understood that, cooperative societies that have hitherto been organized and functioning with the support of different governmental offices within the Region have failed to live up to expectations in their contribution for the economic and social development of members as well as the country and also that possible sectors in which cooperatives could function have remained limited due to past proceedings;

WHEREAS, realizing that, through the eradication of the aforementioned drawbacks, it is necessary that cooperatives societies which have been established in the past and would be established in the future be able to organize in a wider and qualitative manner, and also that it has become necessary to set up a governmental office to undertake this responsibility;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 49 sub Article 1 of the Southern Nations, Nationalities and Peoples' Region Constitution, it is hereby proclaimed as follows:

የክልሉን ኢኮኖሚ ልማት ለማፋጠን የኅብረተሰቡ ተሳትፎ ወደ በመሆኑና ይህንንም እውን ለማድረግ የኅብረት ሥራ ጽሕፈት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ የሚጣራው መሆኑን በማመን፤
እስካሁን በክልሉ ውስጥ የተደራጁትና በተለያዩ መሥሪያ ፍፋኖች ድጋፍ ሰጪነት ሲንቀሳቀሱ የነበሩት የኅብረት ሥራ ጽሕፈት ቤቶች ለአባላትም ሆነ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ፎካል የሚጠበቅባቸውን ያህል አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ያለመቻላቸውንና በነበረው እሠራር ሳቢያ የኅብረት ሥራ ጽሕፈት ቤቶች ሊደራጁ የሚችሉባቸው ዘርፎች ተገድበው የቆዩ መሆኑን በመረዳት፤

እነዚህን ችግሮች በማስወገድ በክልሉ ውስጥ የተቋቋሙና ይፈጸሙ የሚችሉ የኅብረት ሥራ ጽሕፈት ቤቶች በስፋትና በጥራት ይፈጸሙ ማስቻል አስፈላጊ መሆኑንና ይህንኑ ኃላፊነት የሚወጣ መንግሥታዊ መሥሪያ ቤት ማቋቋም ማስፈለጉን በመገንዘብ፤
የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፵፱ ንዑስ አንቀጽ ፩ መሠረት የሚከተለውን
አዋጅ፡

ገንዘብ 1.80
Unit Price

ደቡብ ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፲፰
Debub Negarit G.P.O.Box 18

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የደቡብ ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት የኅብረት ሥራ ጽሕፈት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፲፪/፲፱፻፹፱” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል ።

፪. ትርጓሜ

በዚህ አዋጅ ውስጥ፦

፩. “የክልል መንግሥት” ማለት የደቡብ ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት ማለት ነው ፤

፪. “ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ” ማለት የደቡብ ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ማለት ነው ፤

፫. “ክልል” ማለት የደቡብ ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ማለት ነው ።

፫. መቋቋም

፩. የደቡብ ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት የኅብረት ሥራ ጽሕፈት ቤት (ከዚህ በኋላ “ጽሕፈት ቤት” እየተባለ የሚጠራ) ራሱን የቻለ መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቋሟል ።

፪. ጽሕፈት ቤቱ ተጠሪነቱ ለክልሉ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ለርዕሰ መስተዳድሩ ይሆናል ።

፬. የጽሕፈት ቤቱ አቋም

ጽሕፈት ቤቱ፦

፩. በክልሉ መንግሥት ርዕሰ መስተዳድር አቅራቢነት በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚሾም ኃላፊ ፤

፪. ለሥራው የሚያስፈልጉ ሠራተኞች ይኖሩታል ።

፭. ዋና መሥሪያ ቤት

የጽሕፈት ቤቱ ዋና መሥሪያ ቤት አዋሃዝነት በክልሉ ውስጥ ባሉት በሁሉም ዞኖች ፣ በልዩ ወረዳዎችና ወረዳዎች ጽሕፈት ቤቶች ይኖሩታል ።

፮. ዓላማ

ጽሕፈት ቤቱ የሚከተሉትን አባይት ዓላማዎች ይኖሩታል፦

፩. በክልሉ ቀደም ሲል በተለያዩ መሥሪያ ቤቶች አደራ ጅነት ሲንቀሳቀሱ የነበሩትን የገበሬዎች ፣ የዕደጥብብ ባለሙያዎች ፣ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ፣ የመኖሪያ ቤቶች ፣ ወዘተ... ኅብረት ሥራ ማኅበራት በአዲስ መልክ የሚራ ራጁበትን መንገድ ማጥናት እንዲሁንና ወደፊትም የሚቋቋሙትን ኅብረት ሥራ ማኅበራት ዓለም አቀፍ የኅብረት ሥራ መርሆዎችን መሠረት በማድረግ ማደራጀት የተደራጁትንም ማጠናከርና ማስፋፋት ፤

፪. የኅብረት ሥራ ማኅበራት አባላት የምርት ማሳደጊያዎችን ፣ ለሥራቸው አስፈላጊ የሆኑ ጥሬ ዕቃዎችን ፣ የገበያና ብድር አገልግሎቶችንና የመሳሰሉትን በማግኘት ምርትና ምርታማነትን የሚያሳድጉበትን ሁኔታዎች ማመቻቸት ፤

፫. አገሪቱ ከምትከተለው የገበያ ኢኮኖሚ ፖሊሲ አንጻር የኅብረት ሥራ ማኅበራት ተጠናክረው ጉልበታቸውን ፣ ዕውቀታቸውንና ገንዘባቸውን በማስተባበር የኢኮኖሚ አትማቸውን እንዲያብሩና ራሳቸውን ጠቅመው በሂደትም ለአገር ልማት አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ማበረታታት ፤

፬. በማኅበራት ላይ የሚደረገውን ጣልቃገብነትና የሚደርስ ባቸውን የኅብረትና የገንዘብ ብክነት መከላከል አባላት በማኅበራቸው ላይ የባለቤትነት ስሜት እንዲያገለብቱ መርዳት ፤

1. Short Title

This Proclamation may be cited as “The Southern Nations, Nationalities and Peoples’ Regional State Cooperative Office Establishment Proclamation No. 14/ 1997”.

2. Definitions

In this Proclamation:

- 1) “Regional State” means the Southern Nations, Nationalities and Peoples’ Regional State;
- 2) “Executive Committee” means the Southern Nations, Nationalities and Peoples’ Regional State Executive Committee;
- 3) “Region” means the Southern Nations, Nationalities and Peoples’ Region.

3. Establishment

- 1) The Southern Nations, Nationalities and Peoples’ Regional State Cooperative Office (hereinafter “the Office”) is hereby established as an autonomous governmental office.
- 2) The Office shall be accountable to the Executive Committee and the President of the Regional State.

4. Organization of the Office

The Office shall have:

- 1) a Head appointed by the Executive Committee upon presentation by the President of the Regional State,
- 2) the necessary staff.

5. Head office

The Office shall have its head office in Awassa, and offices in all Zones, Special Woredas and Woredas of the Region.

6. Objectives

The Office shall have the following main objectives:

- 1) to make studies on the reorganization of cooperative societies such as agricultural, artisans, thrifts and credit, housing, etc... which have previously been organized by different offices of the Region; organize, strengthen and promote these cooperative societies as well as those to be established in the future in accordance with international principles of cooperatives;
- 2) to create suitable conditions for members of cooperative societies to get the necessary inputs, loan and market services, raw materials and other similar support in order to increase production and productivity;
- 3) with respect to the market economic policy of the country, to encourage cooperative societies to strengthen and unify their labour, know-how, and finance to develop their economy and besides benefiting themselves in the long-run, to contribute to the country’s development;
- 4) to safeguard cooperative societies against interference as well as to protect them from misappropriation of their money and property, to help members develop a sense of ownership toward their cooperative societies;

ኢትዮጵያን ለማደግና ለማጠናከር የሚያስችሉ የትምህርትና ሥልጠና ፕሮግራሞችን ማካሄድ።

የጽሕፈት ቤቱ ሥልጣንና ተግባር

ጽሕፈት ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩. ለጥብረት ሥራ ማግበራት ዕድገት ጠቃሚ የሆኑ የፖሊሲ ሀሳቦችን ያመነጫል፤ ሀገሪቱን ደንቦችን አዘጋጅቶ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ሥራ ላይ ያውላል፤ የጥብረት ሥራ ማግበራትን በሚመለከት በፌዴራል ሆኖ በክልሉ መንግስታት የሚወጡ ሀገራዊ ደንቦችና መመሪያዎች በሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል።

፪. ዓለምአቀፍ የጥብረት ሥራ መርሆዎችን መሠረት በማድረግ የክልሉን ተጨባጭ ሁኔታ በማገናዘብ የጥብረት ሥራ ማግበራትን ያደራጃል፤ ይመዘግባል፤ የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፤ ይሰርዛል።

፫. ለጥብረት ሥራ ማግበራት መጠናከር የሚረዱ የብድር ፖሊሲዎችን ያመነጫል፤ የማግበራቱን የፋይናንስ አቅም በማጎልበትና በማቀናጀት የጥብረት ሥራ ማግበራት ባንኮች የሚቋቋሙበትን መንገድ እያጠና ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል።

፬. የጥብረት ሥራ ማግበራት ማኔጅመንትና የሂሳብ አያያዝ ዘመናዊ እንዲሆንና የተሻለ የአስራር ዘዴ ተጠቅመው የተቋቋሙበትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ እንዲችሉ አስፈላጊውን የሙያ ድጋፍ ይሰጣል፤ አባላት የቁጠባን ባህል እንዲያግለጥሩና በማግበሮቻቸው ላይ የባለቤትነት ስሜት እንዲያገለጥሩ እገባ ያደርጋል፤ ለዚህም አስፈላጊውን የትምህርትና የሥልጠና ፕሮግራም ያዘጋጃል፤ ይሰጣል።

፭. የጥብረት ሥራን ዕንሰ ሀሳብ ለማስፋፋትና ለማጠናከር የሚያስችሉ ተከታታይ የትምህርትና ሥልጠና ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ለጥብረት ሥራ ማግበራት አባላት፣ ሠራተኞችና ለጥብረት ሥራ ባለሙያዎች ይሰጣል፤ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበርና በመቀናጀት የሥልጠናና የትምህርት ዕድሎች የሚመቻቹበትን ስልት ይቀይሳል።

፮. የጥብረት ሥራ ማግበራትን ለማስፋፋትና ለማጠናከር የሚረዱ የጥናትና ምርምር ተግባራትን ያከናውናል፤ የገበያ ጥናት በማድረግ አስፈላጊ መረጃዎችን እየሰበሰበ ያሰራጫል፤ ስታቲስቲካዊ መረጃዎችን ይሰበስባል፤ ያቀነ ባብራል፤ ለሚመለከተውም አካል ያስተላልፋል።

፯. ሞዴል የጥብረት ሥራ መተዳደሪያ ደንቦችን አዘጋጅቶ ያሰራጫል፤ ሌሎች መመሪያዎችንም ይነድፋል፤ ተግባራዊነታቸውንም ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል።

፰. አግባብ ካላቸው መንግሥታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር የቅርብ ግንኙነት በመፍጠር የጥብረት ሥራ ማግበራት መብቶች እንዲከበሩ ድጋፍና እገዛም እንዲያገኙ ጥረት ያደርጋል።

፱. የጥብረት ሥራ ማግበራት ያለማንም ጣልቃ ገብነት ነፃ ሆነው መስራታቸውን ያረጋግጣል፤ የማግበራቱ ገንዘብና ንብረት እንዳይባከን አስተማማኝ የቁጥጥር ስርዓት እንዲዘረጋና ጥበቃም እንዲኖር ያደርጋል፤ የማህበራቱን ሂሳብ ይመረምራል፤ በአዲት ሪፖርቶች መሠረት አስፈላጊ እርምጃዎች መወሰዳቸውን ይከታተላል፤ ማግበራት የባክን ገንዘብና ንብረት ለማስመለስ የሚያደርጉትን ጥረት ያግዛል።

5. to undertake educational and training programmes aiming at developing the concept of cooperatives.
7. **Powers and Duties of the Office**
The Office shall have the following powers and duties:
- 1) to initiate policies useful for the development of cooperative societies; prepare laws and regulations and submit same to the concerned body as well as implement them upon approval follow up the implementation of Federal and Regional laws, regulations and directives concerning coopearatives;
 - 2) based on international principles of cooperatives and taking into consideration the objective situation of the Region, to organize, register issue certificate of legal personality and cancel cooperative socieites;
 - 3) to initiate loan policies with a view to strengthening cooperative societies, undertake studies on the establishment of cooperative societies banks by developing and integrating the financial capacity of cooperative societies and implement same upon approval;
 - 4) in order to achieve their objectives, to render the necessary professional assistance to cooperative societies with a view to modernizing their management accounting of system as well as enabling them to utilize better working methods; prepare educational and training programes in order to assist members to practise saving and to gain a sense of ownership toward their coopeartive societies;
 - 5) to prepare continual training and educational programmes aiming at the development of the concept of cooperatives and give same to members and employees of cooperatives as well as to cooperative professionals; design ways and means to arrange scholarship programmes by cooperating and integrating with the concerned bodies;
 - 6) to undertake studies and research aiming at strengthening and promoting cooperative societies; perform market surveys, gather and distribute the resulting information, gather and coordinate statistical data and disseminate same to the concerned body;
 - 7) to prepare and distriuite model by-laws; prepare other directives, follow up and supervise their implementation;
 - 8) to strive for the respect of the right of cooperative societies by creating closer relations with the relevant governmental and non-governmental organizations, help them in getting the necessary support;
 - 9) to assure that cooperative societies function freely without interference from any one; ensure that a reliable control system is set up in order to prevent misappropriation of the finance and property of cooperative societies; audit their accounts and follow up that the necessary measures are taken; render support to cooperative societies in their effort to recover lost money and property;

- ፲. በኅብረት ሥራ ማኅበራት የሚከሰቱ አለመግባባቶችን በሚመለከት የግልግል ተግባር ያካሂዳል፤ ማኅበራት የሚያቀርቧቸውን የመዋሃድ፣ የመከፋፈልና የመፍረስ ጥያቄዎችን ተቀብሎ ይወስናል፤
- ፲፩. ኅብረተሰቡ ስለ ኅብረት ሥራ ጽንሰ-ሃሳብ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው ለማድረግ በመገናኛ ብዙኃንና በሌሎች ዘዴዎች የትምህርትና የቅስቀሳ ሥራዎችን ያካሂዳል፤
- ፲፪. የኅብረት ባለቤት ይሆናል፤ ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እያሳወቀ በሕግ መሰረት ውሎችን ይዋዋላል፤ በራሱ ስም ይከሳል፤ ይከሰሳል፤
- ፲፫. ዓላማውን ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል።
የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ ሥልጣንና ተግባር፡-
- ፩. የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ የጽሕፈት ቤቱን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል፤ ይቆጣጠራል።
- ፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ፡-
 - ሀ. በዚህ አዋጅ ለጽሕፈት ቤቱ የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባራት ሥራ ላይ ያውላል፤
 - ለ. የጽሕፈት ቤቱን ዕቅድና በጀት ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤
 - ሐ. ለጽሕፈት ቤቱ በተፈቀደለት ዕቅድና በጀት መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤
 - መ. ጽሕፈት ቤቱ ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ጽሕፈት ቤቱን ይወክላል፤
 - ሠ. ስለ ጽሕፈት ቤቱ የሥራ እንቅስቃሴ ሪፖርት ያቀርባል።
- ፫. የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ የጽሕፈት ቤቱን ሥልጣንና ተግባር በተቀላጠፈ መልኩ ለመተግበር በሚያስፈልግ መጠን ሥልጣንና ተግባሩን በከፊል ለጽሕፈት ቤቱ ሌሎች ኃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል።
- ፬. በጀት
የጽሕፈት ቤቱ በጀት በክልሉ መንግሥት ይመደባል።
- ፭. ስለ ሂሳብ ሠነዶችና መዘግብት
 - ፩. ጽሕፈት ቤቱ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ ሠነዶችና መዘግብት ይይዛል።
 - ፪. የጽሕፈት ቤቱ የሂሳብ ሠነዶችና መዘግብት በየዓመቱ በክልሉ መንግሥት ዋናው አዲተር ወይም እርሱ በሚወክላቸው አዲተሮች ይመረመራሉ።
- ፮. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን
ጽሕፈት ቤቱ ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።
- ፯. መብትና ግዴታዎች ስለማስተላለፍ
ቀደም ሲል በክልሉ የኅብረት ሥራ ማኅበራትን ሲያደራጁ የነበሩ መመሪያ ቤቶች መብትና ግዴታዎች የኅብረት ሥራ ማኅበራትን በሚመለከት በዚህ አዋጅ ለጽሕፈት ቤቱ ተላልፈዋል።

- 10) to arbitrate conflicts arising between cooperative societies, give decisions on questions of amalgamation, division or dissolution of cooperative societies;
 - 11) with a view to creating and enhancing public awareness of the concept of cooperatives to educate and spread propaganda through mass-media and other means as well;
 - 12) to own property; by informing the Executive Committee, enter into contracts; sue and be sued in its own name;
 - 13) to perform such other functions as may be necessary for the execution of its objectives.
8. *Power and Duties of the Head of the Office*
- 1) *The Head shall direct, administer and control the activities of the Office.*
 - 2) *Without prejudice to the provisions of sub-Article 1 of this Article, the Head shall;*
 - (a) *implement the powers and duties of the Office specified in this Proclamation;*
 - (b) *prepare the annual plan and budget of the Office and implement same upon approval;*
 - (c) *effect expenditure in accordance with the approved plan and budget of the Office;*
 - (d) *represent the Office in all its dealings with third parties;*
 - (e) *submit reports on the activities of the Office.*
 - 3) *The Head may delegate part of his powers and duties to other officials and employees of the Office to the extent necessary for the efficient implementation of the Office's powers and duties.*
9. *The Budget*
The budget of the Office shall be allocated by the Regional State.
10. *Books of Account*
- 1) *The Office shall keep complete and accurate books of account.*
 - 2) *The books of account of the Office shall be audited annually by the Regional State Auditor General or auditors assigned by him.*
11. *Powers to issue directives*
The Office may issue directives necessary for the proper implementation of this Proclamation.
12. *Transfer of Right and Obligations*
The rights and obligations of different offices of the Region which have organized cooperative societies are hereby transferred to the Office with respect to cooperative societies.

፲ ስለተሻሩ እና ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ሕጎች

፩. የደቡብ ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፫/፲፱፻፹፰ በአንቀጽ ፭ (፩) ፣ ፮ (፲) ፣ ፲፫ (፯) የመጨረሻው ዐረፍተ ነገር ፣ እና ፲፬ (፲፩) ሁለተኛው ዐረፍተ ነገር የተመለከቱት ድንጋጌዎች በዚህ አዋጅ ተሽረዋል ።

፪. ይህን አዋጅ የሚቃረኑ አዋጆች ፣ ደንቦችና መመሪያዎች በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም ።

፲ አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከዛሬ ሐምሌ ፲ ቀን ፲፱፻፹፱ ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል ።

አዋጣ ሐምሌ ፲ ቀን ፲፱፻፹፱ ዓ.ም.

አባተ ኪሾ

የደቡብ ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና

ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት ርዕሰ መስተዳድር

13. Repealed and Inapplicable Laws

1) Article 5(8), 6(10), 13(7) last sentence, and 14(11) second sentence of the Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Southern Nations, Nationalities and Peoples' Regional State Proclamation No. 3/1995 are hereby repealed.

2) Any proclamation, regulation or directive which is inconsistent with this Proclamation shall be inapplicable on matters provided for herein.

14. Effective date

This Proclamation shall come into force as of 17th day of July, 1997

Done at Awassa, this 17th day of July, 1997.

ABATE KISHO

PRESIDENT OF THE SOUTHERN NATIONS,
NATIONALITIES AND PEOPLES' REGIONAL STATE